

ደረግ ስርዓት ነበረ፡፡ የተደረገውም የህዝቦች መራር ትግል ስርዓት የማፍረስ ትግል ነው፡፡

መክብብ 27 05 2018

በሃገራችን ሁልጊዜም የሚሰተዋል አንድ ችግር ይታያል፡፡ እሱም አንድን ታሪክ በተፈፀመበት አግባብ አለመዘገብ፣ አለመመዘገብ እና በአግባቡ የተመዘገበውን ታሪክ ማንሻፈፍ፣ ማጠልሸት እና እድሉም ከተገኘ ከነጭራሹኑ በልብ ወለድ ታሪኮች መቀየር የተለመደ ክስተት ነው፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት የሚመስለኝ አርቆ አለማሰባችን፣ ራዕይ አልባ መሆናችን፣ ማህበረሰባዊ አስተዳደራችን ያላበሰን ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት እና ስለሀገር ግንባታ ያለን ከስልጣኔ የራቀ የደኸየ አመለካከት በማያዛችን ነው፡፡ ቀለል ያለ ምሳሌ ከታሪካችን እንነሳ እና በተዛባ ታሪካዊ አዘጋገባችን እና አመዘጋገባችን ለወደፊት ተስተካክለው መግፍ አለባቸው የምላችውን ጥቂት ታሪኮች ላንሳ፡፡

አንደኛ የአህመድ ግራኝ እንደወራሪነት መቀመጥ፡፡

በኔ እምነት አህመድ ግራኝ ወራሪ አልነበረም፡፡ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በሃገሪቱ በነበረው የስልጣን ትግል ህብረተሰባዊ የመደብ ምንጩን የተገዳደረ እና የተወሰነ ርቀት የሄደ ኢትዮጵያዊ ነበረ፡፡ የዚህች ምድር ብቃይ እና የአብራክ ክፋይ! ወራሪ ለመባል ምንም መስፈርት አያሟላም፡፡ ስለ ሶስት ሺህ የኢትዮጵያ ታሪክ የምናም ከሆነ ማለት ነው፡፡

ሁለተኛ የአጼ ቴዎድሮስ አባት፣ የአጼ ሚኒሊክ እና የአጼ ሃይለስላሴ እናት ማን ናቸው?

ሆን ተብሎ ወይም በሌላ ምክንያት የነዚህ ሦስት ንጉሶች ሙሉ ቤተሰባዊ ቅርፅ እንዳይታወቅ ተደርጓል፡፡ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የአጼ ቴዎድሮስ አባት፣ የአጼ ሚኒሊኪን እና የአጼ ሃይለ ሥላሴን እናት እንዳያውቅ ተሰውሮበታል፡፡

ሶስተኛ በቅርብ የነበረን የአድዋ ጦርነት እና የተዘገበበት እውነታ

የአዳዋ ጦርነት በተፈፀመበት እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ባደረጉት አስተዋፅኦ ልክ አልተዘገበም፡፡ ያልነበረውን ሁኔታ እና አፈፃፀም እንዲሁም የህዝቦችን አስተዋፅኦ በሚያንኳስስ መልኩ ያልነበረውን ምስል እንዲይዝ ተደርጓል፡፡

አራተኛ ዛሬም ይኸው የማይበጅ እና ከማቀጣጠል በኋላ ራስን መለኮስ (backfire) የሚገለፅ እውነታ

ይህን ለመገንዘብ እኔ ከምዘረዝረው ይልቅ ብሔራዊ ትያትር እና ለገሃር አካባቢ መፅሐፍ ዘርግተው የሚሸጡትን ሰዎች ሄዶ መጎብኘት በቂ ነው፡፡ በአብዛኛው ማለት ይቻላል በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ያልነበረን ታሪክ በልብ ወለድ ለመተካት እና ለማንቋሽሽ በሾሉ ብዕሮች የተከተቡ መፃህፍት ተሞልቶ ታገኙታላችሁ፡፡

የሆኖ ሆኖ ይህን ርዕስ ገታ እናድርግና ወደዋናው ሃሳቤ ልመለስ፡፡ አሁን ያለንበት ወቅት 27ኛውን የግንቦት 20 የድል በአል የምናከብርበት ጊዜ ነው፡፡

ከላይ እንደጠቀስኩት ይህንን የህዝቦች በዓል የተለየ ምስል ለመስጠት እና ያልተገባ ልብ ወለዳዊ ታሪክ ለማላበስ ያለማቋረጥ ላለፉት 27 አመታት መፃህፍት ተፅፏል፤ የሚዲያ ተቋሞችም ስርተውበታል። እጅግ ብዙ ብዙ ነገረ ተብሏል። ላሁን ግን አንዷን እንደሰበዘ መዝገፍ ለማየት እሞክራለሁ።

የግንቦት ሃያን ድል ማክበር በውንድማማቾች ማህከል የተደረገ ጦርነት እንደማክበር ነው የምትል ብሂል።

ይህቺ ብሂል ቀላል የማይባሉ ዜጎች ጋር ደርሳለች። ይህችን ቢሂል በተለይ ደርግ ወገን የነበሩና ዛሬ ማላይቸውን ቀይረው የበሄር መሰረታቸውን በመላበስና በማላበስ ያቀነቅኗታል። ለምን በዓሏን እንደማይፈልጋትም ግልፅ ነው።

እኔ ግን እላለሁ ከደርግ ጋር የተደረገው ትግል የስረዓት ለውጥ ትግል ነው። ከደርግ ጋር የነበረው ትግል ጨቋኝ እና ገዳይ የነበረውን ፀረ ህዝብ ስርዓት የመደምሰስ ትግል ነው። ዛሬ ተሸንፈው እና ኮብልለው ማሊያ ገልብጠው እንደሚነግሩን ሳይሆን ደርግ ማንንም ብሄር አይወክልም። እንዲያውም ደርግ ብሄር የሚባል ነገርን ጨፍልቆ ለማጥፋት ይተጋ የነበረ የዕኩይ ዕሳቤዎች ምንጭ የሆነ ስርዓት ነበረ። ደርግን ለመደምሰስ የተደረገውን እልህ አስጨራሽ ትግልን ጥላሽት ለመቀባት ሲፈለግ በውንድማማቾች ማህከል የተደረገ ጦርነት ነው ሲሉ ትሰማቸዋለህ።

እኔ ግን እላለሁ ይህ ጦርነት በውንድማማቾች ማህከል የተደረገ ጦርነት አልነበረም። በዕኩይ አድራጊዎች እና በነፃነት ፈላጊዎች ማህከል የተደረገ እንጂ።

ስለዚህ ይህንን የህዝቦች ድል በደንብ አርገን እናጣጥመዋለን። እናከበረዋለን። የደርግን እሳቤ ነቅሎ ለማጥፋት ቃልኪዳናችንን እናድሳለን።

ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ለግንቦት 20 የድል በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ።

ቻው